



የጥላሁን ዘፈኖች ይበልጥ ሰብአዊነት እንዲሰማንና እርስ በእርሳችን እንድንዋደድ ያስገድዱናል።

Tilahun's songs challenged us to become more human and to reach out in love to others.

April 25, 2009

በድንገተኛ ሕመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ጥላሁን ገሰሰ እኔን ጨምሮ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት የሙዚቃ አፍቃሪዎቹ በሀዘን ላይ ነን። ጥላሁን ብዙ ትውስታ ጥሎ አልፏል። ባማረ ቅላጄ የተሞላበት ድምፅ በተፈጥሮ የተሰጠው ዘፋኝ ብቻ አይደለም፤ ጀግና፤ አስተማሪ፤ አቅጣጫ ቀያሽ ጠንካራ የሃይማኖት ሰው አንዲሁም ትልቅ ሰብአዊነት የተላበሰ ነበር ።

እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደሱ አድናቂነቴ የተሰማኝን ሀዘን ለቤተሰቦቼ እየገለጽሁ በሀዘናችሁ ወቅት ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውንያን የሀዘናችሁ ተኮፋዮች መሆናቸውን መግለጽ ይፈቀድልኝ።

የጥላሁን ዘፈኖች ይበልጥ ሰብአዊነት እንዲሰማን፤ እርስ በእርስ እንድንፋቀር መቻቻልን፤ መከባበርን፤ እንድንለግስ ይጠይቀናል። በጥላሁን ልቦና ሁሉም ኢትዮጵያዊያን አንድ ቤተሰብ ናቸው፤ እገሌን ከገሌ አይለይም፤ ስለመፈቃቀር፤ ስለመደጋገፍ፤ ስለ ሁላችንም ደህንነትና እኩልነት አስተማረ። የጥላሁን ሞት ሁላችንም ጎዳን። ለብዙዎቻችን ጥላሁን የአንድነት ምልክታችን ነው። ባሳተማቸው 400 ሙዚቃዎቹ መካከል በርካታዎቹ ስለፍቅር፣ ስለይቅርታ እና አንድነት ያቀነቀኑ ነበሩ። የጥላሁን ሕይወት እኔን እንዳስታውሰ የሚያደርገኝ “ሰብአዊነት ከጎሳ” ቅድሚያ ያለው መሆኑን መግለጽ ነው። በመሆኑም “ሁላችንም ነፃ ካልወጣን ማንም ኢትዮጵያዊ ነጻ ሊወጣ አይችልም”፤ ዘፈኖቹ ስለጎጥ ስለጎሳ ስለአንድ ክልል ወይም ሃይማኖት አይሰብኩም። ይልቁንስ ስልሃገር ስለብሄራዊ ጉዳይ ያዜማሉ።

ለበርካታ አመታት ጥላሁን የኢትዮጵያን ሕዝብ በደስታውሁሉ አብሮ ተደስቶል፤ በሀዘኑና በክፉ ጊዜው አብሮ ተከፍቷል ። በሀዘኑ የልብ ማፀናኛ፤ በመሆን የአካል ብርታት የአዕምሮ እርጋታ፤ የመንፈስ ማፀናኛና ዘፈኖቹ ሚሊዮኖችን በሀገራቸው እንዲኮሩ አድርጓል። የተለየና አፍራሽ አመለካከት ያሳደሩትን ሳይቀር አለያቸውም እንዲመጡ ጠራቸው።

በመንግስቱ አገዛዝ ዘመን ሳይቀር ዘፈኖቹ ስለፍትህ እጦት ገልፀዋል። የሕዝቡ አንድነቴ ሲላላና የመከራ ዘመን ሲጠናበት ጥላሁን “ስለእማማ ኢትዮጵያ” ይዘፍናል

እርስ በእርስ እንድንግባባ፤ እንድንቻቻል ይነግረናል፤ ከማንኛውም የቢሮ ፖለቲከኞች በተሻለ ጥላሁን ስለሀገር ብዙ አበርክቷል።

ዛሬም ታላላቅ የሙዚቃ ሰዎች እንደ ቴዲ አፍሮ ጉሳዮ ተስፋዮ እና ሌሎችም በስሞ ያልዘረዘርኳቸው የሚሉንንና የሚያቀርቡልንን ጥሪ ስምተን አንድ ላይ እንተባበር፤ በአንድ መንፈስ እንነሳ፤በዚህ በንፈስ ከአጥናፈ አጥናፍ ሕዝባችን ከደረሰነውና ከተጓዘን በእርግጥም አዲስቱ ኢትዮጵያ እውን ትሆናለች። ታዲያ እንደቴዲ አፍሮ የመሳሰሉትን ለእስር መዳረግ የያዙትን የእውነት ብርሃን ለማጨለም የታለመ በመሆኑ አግባብ አይደለም።

ጥላሁን በአካል መኖሩ ቢቀርም ትቶልን ያለፈው መግባሩ ግን ቋሚ የህዝባችን ቅርሶች ናቸው። በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ሕዝብ በአ.አ. ከተማ ወጥቶ ለእርሱ ያለውን ክብር በቀብሩ ስነስርዓት ላይ የገለጸውም ከዚህ በጎ ስጦታው ያለውን ክብር ለመግለጽ ነው። እዚህ ላይ በብዙ ጉዳይ መለስ ዜናዊንና የአሕአዴግ መንግስት ጋር ባንጠጣምም የጀግናው ጥላሁን ቀብር በሀገር አቀፍ ደረጃ ቀብሩ እውቅና እንደኖረው በማድረጋቸው ላሳዩት መልካም ፈቃደኝነት እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ።

ተስፋ እንደማደርገው የመለስ መንግስት የጥላሁን ዘፈኖች ደጋግሞ ይስማቸዋል ብዬ እገምታለሁ። በተለይም ሰብአዊነትን፤ መፋቀርን አንዱ ለሌላው ደህንነት መጠበቅና መንከባከብ የሚለውን እርሱ የሚያዘነግታቸውን ለአንድ ጎሳ መድልወ አታድርጉ፤ በተቃራኒው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ድረሱ፤ ለእርቀ ሰላም እራሳችሁን አዘጋጁ። ከእነዚህ ጉዳዮች አንዱ ቲወድሮስ ካሳሁንን፤ ወ/ት ብርቱካን ሚደቅላን ወ/ት ሊሌስ ወዳጆን፤አቶ በሽር ማክታል የመሳሰሉትን መፍታት ነው።

በመልክቴ ማጣቃሊያ ላይ ኢትዮጵያዊያንን የምጠይቀው በያላችሁበት የጥላሁን፤ የቴዲ አፍሮ፤የጎሳዬ ተስፋዬና የሌሎች ዘፋኖች /የሙዚቃ ሰዎች/ ዘፈኖች ምልክትን መልስ በመስጠት የአንድ የኢትዮጵያ ቤተሰብነታችን እንደናሳይ ጥሪ አቀርባለሁ።

በሀገራችን በየቀኑ ያጣነው ነገር መፋቀርን፤ መተሳሰብን፤ መከባበርን ነው። ስለሆነም ይህንን አስተካክለን በየእለት ኑሮአችን ይህን ብናደርግ ከእግዚብሄር መልካም ፍቃድ ጋር ሀገራችን ወደ አዲስ ተስፋ እናሸጋግራታለን ።ከእኛ አልፈን ጨለማ በዋጠው አሕጉራችን የብርሀን ፍንጭ እንፈነጥቅለታለን። ወደ ፍትህ፤ ሰላም፤ ተስፋና ብልፅግና ያመራል።

ጥላሁን አንዳደረገው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በፍቅር በሰላም ለመቀበል እጃችን እንዘርጋ የእርሱን ውርስ በተግባር እንተርጉም። ልክ የእርሱን ሀዘን በአንድ ድንኳን እንዳሳለፍነው ሁሉ ለሰብአዊነት በአንድ ላይ እንነሳ። የኢትዮጵያ ስም ወይም አረንጓዴ፤ ብጫና ቀይ ስንደቅ አላማ ማንንም እንደልጎዳ ጥላሁን ያውቀዋል። ጉዳት አድራሽዎቹ፤ከፋፋዮቹ በስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች መሆናቸውን ያውቃል። እርስ በእርስ ጥላቻ እንዲኖር የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። ጥላሁን ይህን በመረዳት ነበር በብሄራዊ ጉዳይ ላይ በማተኮር ለፍቅር ለመከባበርና ለአንድነት ገና ሙዚታው ሲጀመር ጀምሮ ያዘመው። ያማረ ቅላጼው ለልብ ፈሲካ ለአእምሮ እርካታ የሚሰጥ እና በእርግጥም ሰብአዊነትን የሚገልጽ ሰው ጥላሁን ገሠሠ ነበር።

ኢትዮጵያንና ሕዝቧን የምትወደው ፈጣሪ እንደ ጥላሁን ለወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንድንዘምር ከፍ ከፍ አድርገን።

አባንግ ሚቶ

**የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ ዋና ሥራ አስኪያጅ
አድራሻ obang@solidaritymovement.org**

Please do not hesitate to email me if you have comments to: Obang@solidaritymovement.org
Mr. Obang Metho, Executive Director of Solidarity Movement for a New Ethiopia